

የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህ.ወ.ሓ.ት.)  
የኢ.ሕ.አ.ፓ. አመራርና ሌሎች ታጋዮች የጦር  
ምርከኞች በጅምላ ረሽኖ በትራክተር አፈር  
መልሶባቸው እንደቀበራቸው፤

ይህንን አሳዛኝና ዘግናኝ ዜና „ኢትዮ-ሚዲያ“ በመባል የሚታወቀው ድህረ ገጽ ላይ በጀነዋሪ 2014 ዓ.ም. ወጥቶ አንብቤአለሁ።

ህወሓት በኢ.ሕ.አ.ፓ አመራርና ሌሎች ታጋዮች የጦር ምርከኞችን በጅምላ ረሽኖ በትራክተር አፈር ተመልሶባቸው እንዲቀበሩ ማድረጉን ኢትዮ-ሚዲያ አስነብቦናል። ህወሓት ከዚህ የበለጠ ብዙ ዘግናኝና አሰቃቂ ድርጊቶችን በሌሎች ኢትዮጵያውያን ላይ እየፈጸመ እንደሆነ አስተርጓሚ የሚያሻው አይደለም።

እንደ ዛሬው አያድርገውና ህወሓት ኢሕአፓንም እንደ ጦር የሚፈራው ድርጅት ስለነበር፣ የኢሕአፓ አመራርና ሌሎች ታጋዮች ላይ የዓለም ዓቀፍን ሕግ ጥሶ የጦር ምርከኞችን በዚህ አሰቃቂ መልኩ በጅምላ ረሽኖ መቅበሩና በሌላ መልኩ ደግሞ በቀይ ሽብር ለተገደሉት ኢትዮጵያውያን አስከሬን እያስቆፈረ ሲያስወጣ ላየነው፣ የወያኔ መሰሪነት ምን ያህል አደገኛ እንደሆነ ነው። ራሱ በጦርነት በማረካቸው የኢሕአፓ መሪዎችና ሌሎች ታጋዮች ልክ ደርግ በቀይ ሽብር

በገደላቸው ላይ ተግባራዊ ያደረጋቸውን ተግባራት ስራ ላይ አውሏል። በኋላም ምንም የጦር ምርኮኞች ዩሌንም እያለ ሲያስተባብል የነበረው ማለት ነው። ምክንያቱም በ ዓለም ዓቀፉ የጦርነት ሕግ ምርኮኞች አይገደሉም። ካልተገደሉ ሊፈቱ ስለሚችሉ ብሎ በቶሎ የገደላቸው ማለት ነው። ሌላው ሊጠቀስ የሚገባው የደርግ ባለስልጣናትን በወያኔው ፍርድ ቤት የሞት ፍርድ ከተፈረደባቸው በኋላ ምህረት እንዲደረግላቸው የወያኔ መንግስት ሲያደርግ፣ በኢሕአፓ አመራሮችና ሌሎች አባላት ላይ መጣደፉ የወያኔን ኢሕአፓን ከምድር ላይ ለማጥፋት ምን ያህል መጣደፉን ያሳያል።

ለእነዚህ የኢሕአፓ አመራርና አባላት ነፍሳቸውን ይማር እያልኩ፣ ይህንን የወያኔ ኢሰብዓዊ ድርጊትና እርምጃ አወግዛለሁ። ሌሎችም እንዲያወግዙ ጥሪ አቀርባለሁ።

ከማውገዙ አለፍ ብዬ በበደኖና በሌሎች አካባቢዎች ከነህይወታቸው ወደገደል በመወርወር የተገደሉትን፣ በትግራይ ውስጥ በዜሮ ስድስት የመሬት ውስጥ እስር ቤት ውስጥ በማሰቃየት የተገደሉትን፣ የአማራ ብሄረሰብ ተወላጆችን እንዲበራሩና የተወሰኑት ህይወታቸውን እንደያጡ ማስደረጉን፣ በ1997

በጠራራ ፀሃይ የተገደሉትን እነሹብሬን፤...ወዘተ እንዳስታውስ አስገድዶኛል።

በጣም የማዝነው ኢሰመጉ እንኳን በዚያን ወቅት የኢሕአፓን አመራሮችና አባላት ጉዳይ እንዲያነሳ ቢጠየቅም ፕሮፌሰሩ ፊታቸውን እንዳዘፉና ይህንን ሁኔታ ለዓለም ዐቀፉ ህብረሰብ ለማሳወቅ ፈቃደኛ እንዳልነበሩ አድምጬ አለሁ። እውነትም አንድም ዓረፍተ ነገር ስለነዚህ የኢሕአፓ ታጋዮች በኢሰመጉ ሪፖርት አላነበብኩም። ይህም በእኔ አመለካከት ትክክል አይደለም። ምክንያቱም ማንኛውም ሰው ከሕግ ውጪ በሆነ እርምጃ ግፍ ሲፈፀምበት ሁኔታውን ሁሉም ሰው ሊያወግዝ ይገባል። ያንን ግለሰብ በግል መውደድ ወይም መጥላት ጋር ሊገናኝ አይገባም። ሁሉም ሰው በሕግ የበላይነት በማመን በሕግ ብቻ እንዲዳኝ መሆን ይኖርበታል ብዬ በጥብቅ አምናለሁ።

ኢሕአፓን የሚወዱ፣ ኢሕአፓን የሚጠሉና እንዲጠፉ የሚፈልጉ፣ ኢሕአፓን መኖሩንም አለመኖሩንም የማያውቁ ሁሉም በእነዚህ የኢሕአፓ አመራርና አባላት ላይ በወያኔ ግፊኛነት ያለምንም የተባበሩት መንግስታት የዓለም ዓቀፍ የጦር ምርከኞች ሕግ ሳያከበር በመረሸኑ ወያኔና የወያኔ አመራሮች በሙሉ

ለዚህ ድርጊት በሃላፊነት ለፍርድ እንዲቀርቡ ሁሉም ሰው ሊጮህ ይገበዋል ብዬ አምናለሁ።

ስለ ኢሕአፓ አመራርና አባላት ርሽና ሁኔታ የምታውቁ ወገኖች ራሳችሁን አደጋ ውስጥ ሳትከቱ፤ ያላችሁን መረጃዎች ሁሉ በጥንቃቄ እንደ አስፈላጊነቱ ለማቅረብ ዝግጁ ብትሆኑ፤ ከታሪክ ተጠያቂነት ትድናላችሁ። ለምሳሌ ውጪ ላሉ የሰብዓዊ መብት ተቆርቋሪ ድርጅቶች የእናንተን ማንነት ሳይገለጽ መረጃዎቹ እንዲደርሳቸው ማድረግ ይቻላል ብዬ አምናለሁ። ዋናው ቁምነገር መረጃዎቹ እውነት ላይ የተመረከቱ ሊሆኑ ይገባል።

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!

ተንሳይት ቢቃና

tsedal2009@gmx.de

January 2014